

ሰው እና ብርጭቆ

ማ?ይረዝማል እድሜው?
ከብርጭቆ ከሰው?
አንዱን ኃደኛዬን ብዬ ብጠይቀው.

የማቱሳላ እድሜ ትንሽ ነች ደቂቃ
ስናወዳድረው ግዑዝ ከሆነ እቃ
አለና ሲያበቃ
ከጠረጴዛው ላይ አፈፍ አረጎ አመጣ

ይህንን ብርጭቆ
ጤናው ተጠብቆ
ለረጅም ዘመናት እንዲኖር ታስቦ
ሙዚየም ቢገባ ቀኑ ተመዝግቦ
ካሜራ በላይ ሁሌ ተደቅኖ
ማንም እንዳይነካው ቢባል ተወስኖ
ወይ ብርጭቆ ፍንክች!
ያባ ቢላዎ ልጅ!
አረ አባ ቢላዎ ዝገት ይበላዋል
ብርጭቆ ረጅም ነው እድሜ ይኖረዋል

ፖሊስ ተቀጥሮለት እየተቀየረ
በፈረቃ ስራ ዘብ መቆም ጀመረ
የብርጭቆን እድሜ እየመረመረ

ሰባት ትውልድ ፖሊስ አለፈ በተራ
አርጅቶ እየሞተ እየሆነ አባራ
በቀድሞው ውበቷ ብረጭቆ ግን አለች
ይጠጣብኝ! ልቅበጥ! ጌጥ ልሁን እያለች!

ሰውን ወሰዱና የተከበረውን
ከብርጭቆ ልቆ ብዙ የኮራውን
ውድቆ እማይነሳ! ብርጭቆ ሚሰበር
እድሜው በጣም አጭር
እያለ ሲፎክር
ቤተ-ሙከራ ውስጥ ልክ እንደብርጭቆ
በብዙ መድሃኒት ጤናው ተጠብቆ
ከቫይረስ በሽታ እንዲጠራ ጀስሙ
ብዙ ዘመን ሊኖር እድሜውን ሊያረዝሙ

አግልጋይ ዶክተሮች በተራ ዘብ ቆሙ
ይሄኔ ብርጭቆ ሳቋ በጣም መቶ
አመለጣትና ወጣባት ፈንደቶ

ምሰኪን ሰው እያለች
እንባዋን ረጨች
ሽንቲንም ጨረሰች
እሷን ሲጠብቁ
ስንቶች እንዳለቁ
እያሰላሰለች

ሰው በውቀቱ ልቆ ቢረግጥ ጨረቃ
ዶክተር ፕሮፌሰር ሳይንቲስት የበቃ
ልዑል አልጋ ወራሽ ክቡር ፕሬዜዳንት
መልካም ስብእና የኖቮል ሽልማት
ያገኘ እንኻን ቢሆን ለምድራችን ልማት
አሸባሪ ሃያል አምባገነን መሪ
ተራ መደዴ ሰው በዚች ምድር ኗሪ

ሲራራ ነጋዴም ባለመርከብ ጌታ
ሃብቱን የሚአስፋፋ በረገጠው ቦታ
ሙልጭ የወጣ ድሃ የሚያድር በረንዳ
ማንም ይሁን ማንም አዳም ከሞት እዳ
ነፈሱ ቃል ግበታለች አሃዱ ተብሎ ሲጀመር ማለዳ
ዳዊት በመዝሙሩ የሰው እድሜ ጣሪያ
ይዘለው ይሆናል ሰባና ሰማኒያ
ከዚያ በላይ ልቆ ሊኖር ለከጀለ
ያስተዋለው ዳዊት ከንቱ ድካም አለ።

ሰው እንግዳ ሆኖ ሲኖር በዚች ዓለም
ከመቅፅፈት ደምቆ ወዲያው እንዲከሰም
እስከዛሬ አታውቅም?
አለች ብርጭቆ

አትጨነቅ ነፍሴ እስከምታልፍ ልፋ
ተዝናና ተደሰት ባለህ እድል ፈንታ
ሁለት ጎዳና ላይ ቆመህ አታመንታ
ትልሃለች ዛሬም ብዙ አመት የኖረች
የሰው ልጅ ዘመንህ ኢምነት ስለሆነች
በቀድሞው ውበቷ ብርጭቆ እንዲህ አለች
ጠጣብኝ! ልቅበጥበጥ ጌጥ ልሁን እያለች
ከሰው ልጅ ተሻለች

ደረጃ 30 ሜይ 2008
Aden café London

Back to Meskot

The views reflected in the above poem are solely of the author and are not necessarily shared by Meskot. You may contact Dereje Mekonen for comments at drj_mekonen@yahoo.co.uk.